

አሽከርካሪዎች፣
እግረኞችን እና
መንሸራተቻ
የሚጠቀሙ ሰዎችን
ይመልከቱ!

ሁሉም ሰው በአንድ ወይም በሌላ ጊዜ እግረኛ ወይም መንሸራተቻ ተጠቃሚ ነው።



አሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደቡን ሲጠብቁ፣ ስልካቸውን ሲያጠፉ እና ሁል ጊዜም ትኩረት ሲሰጡ፣ እግረኞችም መንሸራተቻ ተጠቃሚዎች የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ይፈጥራሉ። እግረኞች ወይም መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚወዷቸውን፣ ዓደኞቻቸውን እና የማህበረሰብ አባላትን ሊያካትቱ እንደሚችሉ ያስታውሱ።

እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎችን ይመልከቱ	ለመቆም ይዘጋጁ	እግረኞች/መንሸራተቻ ለሚጠቀሙ ሰዎች ይልቀቁ	ራስዎን ተቆጣጥረው/ሳይረበሹ ይንዱ	ፍጥነት ይቀንሱ

እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎችን ይመልከቱ

ያልተጠበቁ ቢሆኑም እንኳን፣ ሁል ጊዜ እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎችን ይከታተሉ። እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎችን ለማየት አስቸጋሪ ስለሚሆኑ በምሽት እና በክረምት የበለጠ ትኩረት ይስጡ።



ለመቆም ይዘጋጁ



ሲታጠፉ ወይም ወደ እግረኛ መሻገሪያ ሲገቡ ፍጥነት ይቀንሱ እንዲሁም ለማቆም ይዘጋጁ። ቀይ ላይ ወደ ቀኝ ሲታጠፉ ተጨማሪ ጥንቃቄ ያድርጉ እና ከመታጠፍዎ በፊት ወደ ግራ እና ቀኝ መመልከትዎን ያስታውሱ።

ለእግረኞች/መንሸራተቻ ለሚጠቀሙ ሰዎች ይልቀቁ

በእግረኛ መሻገሪያዎች ላይ ለእግረኞች/መንሸራተቻ ለሚጠቀሙ ሰዎች ይልቀቁ እና ሌሎች ተሽከርካሪዎች የሚሻገሩ እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎች እንዲመለከቱ እና ማቆም እንዲችሉ ከመሻገሪያው በደንብ ወደ ኋላ ርቀው ያቁሙ። ያስታውሱ ሁሉም መሳበሪያዎች ምልክት ባይኖራቸውም እንኳን ለእግረኞች/መንሸራተቻ ለሚጠቀሙ ሰዎች የተፈቀዱ ናቸው።



ራስዎን ተቆጣጥረው/ሳይረበሹ ይንዱ



- በአልኮል ወይም በአደንዛዥ እጾች ተፅዕኖ ስር ሆነው በጭራሽ አያሽከርክሩ።
- በሚያሽከረክሩበት ጊዜ በስልክዎ ወይም በአካባቢዎ ያሉ ሌሎች ነገሮች ሳይረበሹ ይቆዩ።

ፍጥነት ይቀንሱ

በተለይም ሰዎች በአቅራቢያ ሲሆኑ፣ በትምህርት ቤት አካባቢዎች እና ህጻናት በሚገኙባቸው ሰፈሮች ውስጥ፣ የፍጥነት ገደቡን ይከተሉ። ወደ ኋላ ሲነዱ የበለጠ ጥንቃቄ ያድርጉ እና እግረኞች/መንሸራተቻ የሚጠቀሙ ሰዎችን ይፈልጉ።

